

# "አበል የበላ ትውልድ"

"እናቱን የማያውቅ ሐገሩን አይወድም"

የዛሬይቱ ኢትዮጵያ የትናንትና የትናንት በስቲያ ኢትዮጵያ ቅጣይ መሆኗን የማይቀበሉ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም ምንአልባት ወደፊት የምንመራታ ኢትዮጵያ ካልሆነች በሥተቀር(አቶ ዳዊት ዮሐንስ በFinancial times, on may 5/1995:London) ከሚሉ ጠባብ ብሄርተኞች የሐገር፣ የወገንና የዜግነት ፍቅር ከምንም ከማይቆጥሩ ተርታ ተሠልፈው ለዛሬ እንጅ ለነገ የማይሰቡ ሠዎች ዛሬም እውነትን ከፖለቲካ እምነት የሚፈበርኩ በፍፁም የፅንሠ ሀሣብና የንድፈ ሀሣብ ኩረጃ ያዳበሩ ከአንድ ጥንካሬ ወደ ሌላ ጥንካሬ ለመሸጋገር የማይፈልጉ የመሪነትና የተፈጥሮ ባህሪ ባለመጣጣም ምክንያት ጧት አብረን የወሠንነውን ከሠዓት ከሚክዱ አበል የበላ ትውልድ አንጋሽ ከሆኑት ውስጥ ለዛሬ አንድ እናቱን የማያውቅ እና ሀገሩን ሥለማይወድቁ፤ ሥለ አቶ አበባው መሀሪ የፖለቲካ ቅጥረኛ "ቀይ ሥህተቶች" ትንሽ ላሥታውስ ሥለፈለግሁ ነው። የሀገራችንን የፖለቲካ ተሳትፎ ወደፊት ሊያራምዱ የሚችሉትን ተራማጅ አሥተሣሠብ ያላቸውን ለማዳከም ከሰለጠኑ ከወያኔ የብሄራዊ ደህንነት አመራርና አባላት ጋር በስውር በመሰለፍ እና መሰሎቻቸውን በመያዝ ፖለቲካውን በጎጥ እና በግለሰብ እጅ በማድረግ ፖለቲካዊ የድለላ ስራ በመስራት ላይ የሚገኙት በምርጫ ቦርድ የመኢአድ ሊቀመንበር አቶ አበባው መሀሪ በመኢአድ እውነተኛ አባሎችና እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ላይ በባንዳ ፖለቲካ ቅጥረኝነት የሠሩዋቸው "ቀይ ሥህተቶች"

1. አማራ ሻቢያን ይቅርታ እንዲጠይቅ በተቆቋመው ኮምቴ ውሥጥ ተካቶ አማራን ያዋረደ
2. በ2003 ዓም በተካሄደው ሀገር አቀፍ ምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በተለይ በትግራይ በአማራ እና በደቡብ ከወያኔ ጀሌዎች ጋር በመሆን መኢአድ የአማራ ድርጅት ነው መኢአድ የሸማግሌዎች ድርጅትና ጎጠኛ ነው... የሚሉ ወረቀቶችን አዘጋጅተው ሲያስበትኑ (በእነ መ/አ ፍቃዱ በልሁ ታየ መዝገቡ ..) በእውነተኛ የመኢአድ አባሎች ተይዘው ፖሊስ ጣቢያ ካሥገቧቸው በኋላ 20 ደቂቃ ባልሞላ ውስጥ ተፈተው ሌላ እኩይ ተግባር ሲፈፅሙ አጋፋሪያቸው አቶ አበባው መሀሪ መሆናቸውን በትክክል የተረዳነው ቢሆንም በወቅቱ ሲነቃባቸው እኔ የለሁበትም በሚል እያለቀሱ ሲናገሩ እውነት መስሎን በይደር ያለፍናቸው በአሁኑ ወቅት እኩይ ተግባራቸውን በአደባባይ ያሳዩን፤
3. ታህሳስ 2003 ዓም በተካሄደው 2ኛ መ/ጠ/ጉባኤ አቶ አበባው መሀሪ በብቃት ማነስና በእኩይ ተግባራቸው ያልተካተቱት የካቲት 19/2003 ዓም መፈንቅለ መኢአድ ሙከራ በማድረግ በሥብሥቡ ውስጥ የውጭ ግንኙነት ሀላፊ ሆነው በአባላት፣ በአመራርና በውጭ ሀገር በሚገኙት የድጋፍ ማህበራት ዘንድ የጎሪጥ እንዲተያዩ እና እንዳይተማመኑ በማድረግ ዳግም የፓርቲው ማዕ/ም/ቤት እንዲጠራ ተደርጎ ታህሳስ 30/2003 በተካሄደው አስቸኳይ የማዕ/ም/ቤት ሥብሰባ እርሳቸው ላይ ትኩረት ባለመስጠት የመኢአድ የድርጅት ጉዳይ ካደረግን በኋላ የነማሙሽት አማረ ቡድን ቀጥሎም የእነ ማህተመ በኩረ ቡድን እንዲታገዱ ትልቁን ሚና ተጫውተዋል።
4. ፓርቲው ውስጥ ትልቅ ቦታ ካገኙ በኋላ ራሳቸውን ከመዋቅር በላይ በማድረግ በውጭ ሀገር በሚገኙት የድጋፍ ማህበር ላይ ክፍተት በመፍጠር እኔ የአ/ፋ/ሀላፊ ነኝ በማለት በተለይ በካናዳ ከሚገኘው የድጋፍ ማህበር ላይ ገንዘብ ይሰበስቡ እንደነበር ከካናዳ የድጋፍ ማህበር በ25/03/2004 ዓም በአቶ ቢሹ ማሞ የተጻፈው ደብዳቤ ምሥክራችን ነው።
5. ከሐምሌ 14-15/2005 ዓም ለመኢአድ በሊቀመንበርነት ከተመረጡ በኋላ አመራሩንና አባላት እርስ በእርሳቸው እንዳይተማመኑ የጀመሩትን መኢአድን የማፈራረስ ተልኳቸውን ይበልጥ በማጠናከር የፓርቲውን ድርጅታዊ መዋቅር አለመከተል፤ በአመራርና በአባላት መካከል ያለውን ትስስር ይበልጥ እንዲላላ እና እንዳይተማመኑ፤ የፓርቲውን ገንዘብ በእንድ ግለሰብ እንዲንቀሳቀስ በማድረግ የፓርቲውን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ እንዲዳከም ማድረግ፤ የፓርቲውን ጥቅም አሳልፎ መስጠት (አባል ላልሆኑ ግለሠቦች መታወቂያ እና መሸኛ መስጠት ....)፤ የፓርቲውን ፌስ ቡክ በወያኔ ደህንነቶች በማስከፈት ከትትል እንዲያደርጉ ማድረግ፤ ጠንካራ አመራሮችን ማገድና ጥላሽት በመቀባት እንዲባረሩ ማድረግ፤
6. ጥቅምት 30/07 ዓም 4ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ዋዜማ በፓርቲው አካውንት የነበረውን ገንዘብ (ከአ/ር ሀይሉ ሻውል እና ከደጋፊዎቻችንበወቅቱ የተሰበሰበውን) ከመቶ ሺ ብር በላይ በማውጣት ለግል ጥቃማቸው በማዋል ለጉባኤው የመጡትን አባላት ተበድረው ወደ ክ/ሀገር እንዲሄዱ አድርገዋል።
7. ዶ/ር አክሎግ ቢራራ "ድርጅታዊ ምዝብራ" የሚለውን የመጻፍቸውን ቅጅ አሳትመን ለፓርቲው መንቀሳቀሻ እንዲሆነን ሰፍት ኮፒውን ከ5ሺ ዶላር ጋር ለአቶ አበባው ቢያሥረክቡም ለግል ጥቅማቸው ከማዋል በስተቀር አየሁ አላሉም።
8. 29/02/07 ዓም የማዕ/ም/ቤት ምርጫ ዕለት ራሳቸውን ከአመራርም ሆነ ከማዕ/ም/ቤት አባልነት ማግለላቸውን ነገር ግን

በተራ አባልነት እንደሚቀጥሉ ማመልከቻ ጽፈው ለጉባኤው አቅርበው ከሰብሰባው ከወጡ በኋላ ይቀመጡበት በነበረው ቢሯቸው ውስጥ የብአዴን ባንዲራ እና የሽልማት ዋንጫ ተገኝቶ ለአባላቱ ቀርቧል።

9. በ30/02/07 ም ከሰዓት በኋላ ለተመረጡት ሊቀመንበር ቢሮ ለማስረከብ ወደ ሀላፊ ቢሮ ጎራ ሥንል አቶ አበበው ይጠቀሙበት በነበረው ድሮወር ውስጥ የቀድሞው ጠቅላይ ሚ/ር የአቶ መለስ ዘናዊ የቁልፍ መያዣ ፎቶ ግራፍ እሥቲከሮች(ከ100 በላይ) ተገኝቶ ለሥራ አሥፈጻሚዎች በእይታ ቀርቦ በሶሻል ሚዲያ ተለቋል።

10. በ2005ዓም የተካሄደው ምርጫ አባላቱ ያልተሟላ ነው በሚል ምክንያት ያልተቀበለው በጥቅምት 30/2007 ዓም በጠቅላላ ጉባኤው የተመረጡት የሥራ አሥፈጻሚ ሥብሥብ ያሥፈራው ምርጫ ቦርድ ጥር 21/2007ዓም የተመረጡትን ሥራ አሥፈጻሚዎችን በደህንነቶችና በፌዴራል ፖሊስ አሥዎጥቶ ህጋዊ ላልሆነው ለአቶ አበበው ሀላፊነቱን በመስጠት ሙሉ በሙሉ በሚባል የመኪኒድ አባላት እንዲበተኑ በማድረግ አብዛኛዎቹን አመራርና አባላትን አሳስረዋል

ለ2007ዓም ሀገር አቀፍ ምርጫ አቶ አበበው እና ተላላኪዎች መኪኒድ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እንደሚሳተፍ እና ለወያኔ ተባባሪ እንደሚሆኑ አሥታውቀው ለዝግጅቱ (ለምርጫው) ማስፈጸሚያ ብር 406,000 ተበርክቶላቸው አቶ አበበው ለቡችሎቹ ትንሽ ትንሽ በማቅመስ ቀሪውን ለግል ድትጅታቸው(ሀርቨስት የዶሮና የአሳማ እርባታ ኃ.የተ.የግ.ማ) በማዋላቸው ብር ያልደረሳቸው ግለሰቦች በመሰባሰብ እርሳቸውን ለምርጫ ቦርድ በመክፈት፤ ሰኔ 2005 ዓም የጠቅላላ ጉባኤ ማፈኛ፤ ዕኩህዋ ምክር ቤት አባላትን ለመጥራት ፌርማ በማሰባሰብ ላይ ይገኛሉ።

ሥለዚህ አቶ አበበው መሐሪ ህሊና አልባ ሆዳም ተላላኪ እና የወያኔ ኢሕአዴግ ቀኝ እጅ (ለኢትዮጵያ ሕዝብ "ቀይ ስህተት" ፈጣሪና ተዋናይ መሆን የጀመሩት ከጅምሩ ነው።